

Job

Chapter 27

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

1
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 -አና-አለ ምሳሌውን ማንሳት አድብ -አና-ቀጠለ
 H0559 H4912 H5375 H0347 H3254

አድብ ምሳሌውን ይመስል ዘንድ ደገመ፣ እንዲህም አለ።

2
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 H5315 H4843 H7706 H4941 H5493 H0410

ፍርድን ያሰወገደ ሕያው እግዚአብሔርን፤ ገጽ-ገጽ ማረፊያ ያደረገ ሁሉን የሚችል ሕያው አምላክን።

3
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 H0639 H0433 H7307 H5397 H5750 H3605

እስትንፋሴ በእኔ ውስጥ፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ በእግዚአብሔር ውስጥ ገና ሳለ።

4
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 H1897 H3956 H8193 H1696

ከንፈሩ ጋጠኢትን አትናገርም፣ እንደባደም ሽንገላን አያወጣም።

5
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 H8538 H5493 H3808 H1478 H5704 H0853 H6663 H2486

እናንተን ማጽደቅ ከእኔ ዘንድ ይራቅ፤ እስክሞት ድረስ ፍጹምነቴን ከእኔ አለርቅም።

6
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 H3117 H3824 H3808 H7503 H3808 H2388 H6666

ጽድቄን እይዛለሁ እርሱንም አልተውም፤ ከቀዳሚ ሁሉ ስለ አንዱ ልቤ አይዘልፈኝም።

7
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 H5767 H0341 H7563 H1961

ጠላቴ እንደ በደለኛ፣ በእኔ ላይም የሚነሣ እንደ ጋጠኢትኛ ይሁን።

8
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 H5315 H0433 H7953 H1214 H2611 H4100

እግዚአብሔር ባጠፋውና ገጽ-ገጽ በላየ ጊዜ፣ የዘንጉ ሰው ተሰፋው ምንድን ነው?

9
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ
 H0935 H0410 H8085 H6818

በውሳኔ መከራ በመጣበት ጊዜ፣ እግዚአብሔር ገጽ-ገጽ ይሰማልን?

10 -אם -על -שָׁרִי יִתְעַנֵּן יִקְרָא אֲלֵהֶן בְּכֹל- עַתָּה
 ቢሆንም -በ ሁሉን-ቻይ ይደሰታል ይጠራል አምላክን -በ-ሁሉ ግዜ
[H6256](#) [H3605](#) [H0433](#) [H7121](#) [H6026](#) [H7706](#)

ሁሉን በሚችል አምላክ ደስ ይለዋል? እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ይጠራል?

11 አገራ አጠጋቂ -ብድ- ለ ለ ለ ለ ለ
 አስተምራላ (17C) -በ-እጅ አምላክ ለ ለ ለ ለ
 አስተምራላ አጠጋቂ -በ-እጅ አምላክ ለ ለ ለ ለ
[H3582](#) [H3808](#) [H7706](#) [H0410](#) [H3027](#) [H0853](#)

እኔ ስለ እግዚአብሔር እጅ አስተምራችኋለሁ፤ ሁሉን በሚችል አምላክ ዘንድ ያለውን አልሸገግም።

12 ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ-
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
[H1891](#) [H1892](#) [H2088](#) [H4100](#) [H2372](#) [H3605](#) [H2005](#)

እነዚህ ሁሉ ሁሉን አይታችኋል፤ ስለ ምን ከነቱ ሆናችሁ?

13 ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ-
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
[H3947](#) [H7706](#) [H6184](#) [H5159](#) [H0410](#) [H7563](#) [H0120](#) [H2088](#)

ይህች ከእግዚአብሔር ዘንድ የበደለች እድል ፈንታ፣ ግረጃም ሁሉን ከሚችል አምላክ ዘንድ የሚቀበሉት ርስት ናት፤

14 ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ-
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
[H3899](#) [H7646](#) [H3808](#) [H6631](#) [H2719](#) [H3926](#)

ልጆቹ ቢበዙ ለሰይፍ ይሆናሉ፤ ዘሩም እንጂራን አይጠግብም።

15 ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ-
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
[H1058](#) [H3808](#) [H0490](#) [H6912](#) [H4194](#) [H8300](#) [H8300](#)

ለእርሱም የቀሩት በቸነሰሰ ይቀበራሉ፤ መበለቶቻቸውም አያለቅሱም።

16 ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ-
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
[H4403](#) [H3701](#) [H6083](#) [H6651](#)

እርሱ ብርን እንደ አፈር ቢከምር፣ ልብስንም እንደ ጭቃ ቢያዘጋጅ።

17 ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ-
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
[H3701](#) [H3847](#) [H6662](#)

እርሱ ያዘጋጀው ይሆናል፣ ነገር ግን ዳድቅ ይለብሰዋል፤ ብሩንም ነጹሐን ይከፋፈሉታል።

18 ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ-
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
[H5341](#) [H5521](#) [H1129](#)

የሚሠራው ቤት እንደ ሸረራት ድር ይሠራል፣ ጠገቁም እንደሚሠራው ጎጆ ነው።

19 ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ-
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
[H0369](#) [H6491](#) [H0622](#) [H3808](#) [H7901](#) [H6223](#)

ባለጠጋ ሆኖ ይተኛል፣ ዳግመኛም አይተኛም፤ ዓይነት ይከፋፈላል፣ እርሱም የለም።

20 ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ- ስ-
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
 አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ አጠጋቂ
[H1589](#) [H3915](#) [H1091](#) [H4325](#) [H5381](#)

ድንጋጤ እንደ ጐርፍ ታገኘዋለች፤ በሌሊትም ዐውሎ ነፋስ ትነጥቀዋለች።

: מְקַמָּה	וַיִּשְׁעֶהָ	וַיִּלֵּךְ	מִיָּדָה	וַיִּשְׁאָף	21
-ከ-ቦታው	-እና-ያዳግጠዋል	-እና-ይሄዳል	ምስራቀዋ	ይያዘዋል	
H4725		H3212	H6921	H5375	

የምሥራቅ ነፋስ ያነሣዋል፤ እርሱም ይሄዳል፤ ከቦታውም ይጠርገዋል።

: הַרְרָה	בְּרִוְחָ	וַיִּזְרַח	לְהַקְלִי	אֶלְיָ	וַיִּלְךָ	וַיִּשְׁאָף	22
ይሸሻል	በመሸሸ	-ከ-እጁ	ይምራም	-እና-እይ	-በ-እሱ-ላይ	-እና-ይወርወራል	
H1272	H1272	H3027	H2550	H3808		H7993	

እርሱ ይጥልባታል፤ አይራራለትም፤ ከእጁ ፈጥኖ መሸሸ ይወድዳል።

: מְקַמָּה	וַיִּלְךָ	וַיִּשְׁרַק	כַּפְּיָהּ	וַיִּלְךָ	וַיִּשְׁאָף	23
-ከ-ቦታው	-በ-እሱ-ላይ	-እና-ይፋይታል	እጅቻቸውን	-በ-እሱ-ላይ	ያቀቡጠታል	
H4725		H8319	H3709			

ሰው በእጁ ያጨበጭብባታል፤ ከስፍራውም በፉጨት ያስወጠታል።